



የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግሥት
ማዕከላዊ ነጋሪት ጋዜጣ

MAIKELAWI NEGARIT GAZETA

OF THE CENTRAL ETHIOPIA REGIONAL STATE

3ኛ ዓመት ቁጥር 15
ሆሳይና መጋቢት 4 ቀን 2016

በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግሥት
መስተዳድር ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

3rd Year No. 15
Hosaena March 13, 2024

የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ
ደንብ ቁጥር 15/2016

Regulation No 15/2024 Industrial Parks
Development Corporation Establishment.

መግቢያ

Preamble

የክልሉን የኢኮኖሚ ልማትና ትራንስፎርሜሽን
ለማረጋገጥ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት
ወሳኝ እንደመሆኑ ለዚሁ የሚረዳ ምቹ ሁኔታን
መፍጠር አስፈላጊ በመሆኑ፤

Whereas, it has become necessary to create a
conducive environment for as the development
of the manufacturing industry is essential to
ensure the economic development and
transformation of the Region;

በክልሉ መሠረተ ልማት የተሟላላቸው የኢንዱስትሪ
ፓርኮች ልማትና አስተዳደር ሥራዎችን የሚሠራ
ብቃት ያለው፣ ቀልጣፋ፣ ተደራሽ እና ዘርፉን
በባለቤትነትና በተጠያቂነት የሚመራ አደረጃጀት
በመገንባት ቀልጣፋ የአሰራር ሥርዓት ለመዘርጋት
የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ማቋቋም
ወሳኝ በመሆኑ፤

Whereas, it has been essential to establish an
Industrial Parks Development Corporation to
establish an efficient operating system by
building a competent, efficient, accessible and
responsible organization that manages the
development and management of industrial
parks with complete infrastructure in the
Region;

የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት፣ በክልሉ
የአስፈጻሚ አካላትና ስልጣን እንደገና ለማደራጀት
በወጣው አዋጅ ቁጥር 199/2015 ዓ/ም አንቀጽ 39 (1)
በተሰጠው ስልጣን መሠረት ይህንን ደንብ
አውጥቷል፡፡

Now, Therefore, the Region Adminstration
Council has issued this Regulation in
accordance with the power given under Article
39 (1) of Proclamation No. 199/2023 issued to
reorganize powers and duties of the executive
organs of Central Ethiopia Regional State.

ክፍል አንድ ጠቅላላ ድንጋጌ	Part One General Provision
<p>1. አጭር ርዕስ</p> <p>ይህ ደንብ “የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግሥት የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ የመስተዳድር ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 15/2016” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።</p> <p>2. ትርጓሜ</p> <p>የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-</p> <p>1) “ክልል” ማለት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ነው፤</p> <p>2) “የኢንዱስትሪ መንደር” ማለት በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ አነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች በኪራይ እንዲጠቀሙበት የሚተላለፍ የለማ ቦታ ነው፤</p> <p>3) “የገጠር ሽግግር ማዕከል” ማለት የተቀናጀ የአግሮ-ኢንዱስትሪ ፓርክ በሚገኝበት በ100 ኪሎ ሜትር ክልል ዙሪያ ውስጥ የሚገኝና ለተቀናጀ የአግሮ-ኢንዱስትሪ ፓርክ የግብርና ምርት ጥሬ ዕቃዎች ምንጭና አቅራቢ በመሆን በግብርናና በኢንዱስትሪ መካከል ትስስር ለመፍጠር የሚያገለግል ማዕከል ነው፤</p> <p>4) “የኢንዱስትሪ ፓርክ” ማለት የኢንዱስትሪ ዕድገት ዓላማዎችን የያዘ ሆኖ ዕቅድን መሰረት አድርጎ እንደ መንገድ፣ የኤሌክትሪክ ኃይል፣ የውሃ፣ የአንድ ማዕከል አገልግሎት እና የመሳሰሉ አስፈላጊ መሰረተ-ልማቶች ተሟልተውለት ሁሉ-ዓቀፍ የተቀናጀ፣ ፈርጀ ብዙ ወይም አንድ ዓይነት፣ ወይም ተመሳሳይነት ያላቸውን</p>	<p>1. Short Title</p> <p>This Regulation may be cited as "Regulation No15/2024 of the Administration Council of the Industrial Parks Development Corporation Establishment Central Ethiopia Regional State.”</p> <p>2. Definition</p> <p>In this Regulation, unless the context otherwise requires:</p> <p>1) "Region" means Central Ethiopia Region;</p> <p>2) "Industrial Village" means a site developed to be tranfered for rental to be used by small and medium industries in the manufacturing industry sector;</p> <p>3) "Rural Transition Center" means a center located within a 100 kilometer radius of the Integrated Agro-Industrial Park and used as a source and supplier of raw materials for agricultural production for the Integrated Agro-Industrial Park to create a link between agriculture and industry;</p> <p>4) "Industrial Park" means an industrial park with the objectives of industrial development based on a plan and equipped with necessary infrastructure such as roads, electricity, water, one stop service, and similar things necessary for the development of</p>

ኢንዱስትሪዎች በተመጋጋቢነት ለማልማት የሚቋቋምና በኢራይ እንዲጠቀሙ የሚተላለፍ ድንበር የተበጀለት የተወሰነ ቦታ ነው፤

5) “የተቀናጀ የአግሮ-ኢንዱስትሪ ፓርክ” ማለት የኢንዱስትሪ ዕድገት ዓላማዎችን የያዘ ሆኖ እንደ መንገድ፣ ኤሌክትሪክ ኃይል፣ ውሃ፣ የአንድ ማዕከል አገልግሎት እና የመሳሰሉ አስፈላጊ መሠረተ-ልማቶች ተሟልተውለት ሁሉ አቀፍ፣ የተቀናጀ፣ ፈርጀ ብዙ ወይም አንድ ዓይነት ወይም ተመሳሳይነት ያላቸው አግሮ-ኢንዱስትሪዎችን በተመጋጋቢነት ለማልማት የሚቋቋም ድንበር የተበጀለት የተወሰነ ቦታ ነው፤

6) “ልዩ የኢንዱስትሪ ፓርክ” ማለት ከተቀናጀ የአግሮ-ኢንዱስትሪ ፓርክ ውጪ ያለ ሆኖ ንዑስ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍን ያካተተ የኢንዱስትሪ ፓርክ፤ የኢንዱስትሪ መንደርና የኢንዱስትሪ ክላስተር ነው፤

7) “የኢንዱስትሪ ክላስተር” ማለት መንግስት በአነስተኛና መካከለኛ ደረጃ ለተደራጁ ማህበራትና የግል ኢንተርፕራይዞች ያሉባቸውን የመስሪያ ቦታ ችግር ለመቅረፍ ለተመሳሳይ ወይም ለተመጋጋቢ ኢንዱስትሪዎች አገልግሎት እንዲውል ታስቦ የተገነቡ ነባርና አዲስ የሚገነቡ የማምረቻ ማዕከላት ሲሆኑ በሂደት ወደ መካከለኛ ወይም ልዩ ኢንዱስትሪ ፓርኮች የማደግ ዕድል ያላቸው ማዕከል ነው፤

8) “ቦርድ” ማለት በዚህ ደንብ አንቀጽ 10 መሠረት የተቋቋመ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግሥት የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ቦርድ

integrated, multi-category, or similar industries in a sustainable manner and specific area that has been set up and transferred for rent.

5) **"Integrated Agro-Industrial Park"** means a comprehensive, integrated, classified multi- or same or similar agro-industries with the objectives of industrial development complete with necessary infrastructure such as roads, electricity, water, one stop service center, and the like and a demarcated site designated to develop agro-industries complementarily.

6) **"Special Industrial Park"** means an industrial park that includes a sub-manufacturing sector other than an integrated agro-industrial park, which is an industrial village and an industrial cluster.

7) **"Industrial cluster"** means the existing and new production centers built by the government to solve the problem of workplaces for small and medium-sized associations and private enterprises, which are designed to be used for the same or complementary industries, and which have the possibility of developing into medium or special industrial parks;

8) **"Board"** means the Central Ethiopia Region State Industrial Parks Development Corporation Board

- 9) “**ጠቅላላ ንብረት**” ማለት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የማይንቀሳቀስና ተንቀሳቃሽ ንብረቶች፣ ኮርፖሬሽኑ ገና ያልተቀበላቸው ገቢዎች፣ ጥሬ ገንዘብና የባንክ ሂሳብ ሲሆን ግዙፍ ያልሆኑ ንብረቶችን፣ በቅድሚያ የተከፈሉ ወጪዎችንና ሌሎች ገቢ መሆን ያለባቸው ሂሳቦችን ይጨምራል፤
- 10) “**የተጣራ ጠቅላላ ንብረት**” ማለት ከጠቅላላ ንብረት ላይ በተያዘው የሂሳብ ዓመት ውስጥ የሚከፈሉ ዕዳዎች፣ በረጅም ጊዜ የሚከፈሉ ዕዳዎች፣ በቅድሚያ የተከፈለ ገቢና ሌሎች ዕዳዎች ተቀንሰው የሚቀረው ንብረት ነው፤
- 11) “**ካፒታል**” ማለት የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን በተቋቋመ ጊዜና ከዚያም በኋላ በክልሉ መንግሥት የሚመደብ የተጣራ ጠቅላላ ንብረት በተመደበበትና ከተመደበም በኋላም ባለው ጊዜ ውስጥ ያለውን አዳጊ ዋጋ ይጨምራል፤
- 12) “**አዲተር**” ማለት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽንን ሂሳብ አዲት የሚያደርግ የክልሉ መንግስት የአዲት መስሪያ ቤት ወይም በክልሉ አዲት መስሪያ ቤት ፈቃድ የተሰጠው የውጭ አዲት አድራጊ አካል ነው፤
- 13) “**የተጣራ ትርፍ**” ማለት ከገቢዎችና በሂሳብ ዓመቱ ውስጥ ለሥራ ማስኬጃና ደመወዝ በአግባቡ ወጪ የተደረጉ ሂሳቦች የእርጅና ቅናሽ፣ ወለድና

established in accordance with Article 10 of this Regulation;

- 9) "**Total Property**" means the immovable and movable properties of the Central Ethiopian Region State Industrial Parks Development Corporation, the unearned income, cash and bank accounts, and includes non-mass properties, prepaid expenditures and other accounts of the corporation that shall be income;
- 10) "**Net Total Property**" means the total property after deducting debts, long-term debts, prepaid income and other debts in the fiscal year;
- 11) "**Capital**" means the net total property to be allocated by the Region government at the time of establishment of the Industrial Parks Development Corporation and includes the developing value during the period of allocation and after allocation;
- 12) "**Auditor**" means the audit office of the Central Ethiopian Region State Industrial Parks Development Corporation or an external auditor authorized by the region audit office;
- 13) "**Net profit**" means the amount remaining after deducting depreciation, interest and various taxes from the income and the accounts properly spent

<p>ልዩ ልዩ ታክሶች ተቀንሰው የሚቀረው ሂሳብ ነው፤</p> <p>14) “የመንግሥት የትርፍ ድርሻ” ማለት ከተጣራው ትርፍ ላይ ወደ ሕጋዊ መጠባበቂያ ሂሳብና ሌሎች መጠባበቂያ ሂሳቦች ገቢ የሚሆነው ገንዘብ ተቀንሶ የሚቀረው ሂሳብ ነው፤</p> <p>15) “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፤</p> <p>16) የጾታ አገላለጽ፣ በዚህ ደንብ በወንድ ጾታ የተገነጠው አገላለጽ ሴትንም ይጨምራል፡</p> <p>3. የተፈጻሚነት ወሰን</p> <p>ይህ ደንብ በክልሉ የኢንዱስትሪ ፓርኮች በሚቋቋሙባቸው ቦታዎች፣ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን በተመለከቱ ጉዳዮች፣ በፓርኩና በኮርፖሬሽኑ ሰራተኞች፣ ኃላፊዎችና የቦርድ አባላት ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡</p> <p style="text-align: center;">ክፍል ሁለት</p> <p>የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን መቋቋም፣ ዓላማና ዋና መስሪያ ቤት</p> <p>4. መቋቋም</p> <p>የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግሥት የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ከዚህ በኋላ “ኮርፖሬሽን” እየተባለ የሚጠራ የክልሉ መንግሥት የልማት ድርጅት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል፡፡</p> <p>5. ዋና መስሪያ ቤት</p> <p>የኮርፖሬሽኑ ዋና መስሪያ ቤት ቡታጅራ ከተማ ሆኖ እንደአስፈላጊነቱ በክልሉ ውስጥ በሌሎች ቦታዎች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ሊኖሩት ይችላል፡፡</p>	<p>for operating and salaries during the financial year;</p> <p>14) "Profit share of the Government" means balance dividend from the net profit that shall be deposited to the legal reserve account and other reserve accounts;</p> <p>15) "Person" means a natural person or a legal person;</p> <p>16) Gender Expression; Expressions in the masculine gender shall also apply to the feminine gender.</p> <p>3. Scope of Application</p> <p>This Regulation shall be applicable to the industrial parks in the region, to the matters related to the industrial parks, to the employees, heads and board members of the park and the corporation.</p> <p style="text-align: center;">Part Two</p> <p>Establishment, Objective and head Office of the Industrial Parks Development Corporation</p> <p>4. Establishment</p> <p>Central Ethiopia Region State Industrial Parks Development Corporation (hereinafter referred) to as "Corporation" is hereby established as a development organization of the Region State by this Regulation.</p> <p>5. Head Office</p> <p>Head Office of the Corporation shall be in the Butajira City and may have branch offices in other places in the Region as may be necessary.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. ዓላማ	6. Objective
ኮርፖሬሽኑ የሚከተሉት ዝርዝር ዓላማዎች ይኖሩታል፡-	The Corporation shall have the following detail objectives:-
1) ዘመናዊ የቅድመ ምርትና የድህረ-ምርት ቴክኖሎጂና አሰራር በመጠቀም ለኢንዱስትሪ ፓርኮች በግብዓትነት የሚያገለግሉ የግብርና ምርቶችን መጠን፣ ጥራት እና ምርታማነት በማሳደግ በገበያ ሥርዓት በመመራት በሀገርና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ማድረግ፤	1) By using modern pre-production and post-production technology and practices, to increase the amount, quality and productivity of agricultural products used as inputs for industrial parks and make them competitive at the national and international level, guided by the market system;
2) የኢንዱስትሪውን ልማት ማፋጠን፣ የቴክኖሎጂና መዋቅራዊ ሽግግርን ማረጋገጥ፤	2) Accelerate the development of the industry; ensuring technological and structural transition;
3) በተቀናጁ የአግሮ-ኢንዱስትሪ ፓርኮች፣ በምርት ማሰባሰቢያ ማዕከላት፣ በገጠር ሽግግር ማዕከላት እና በልዩ ኢንዱስትሪ ፓርኮች መካከል ቅንጅት እንዲፈጠር ማድረግ፤	3) Make Coordination to be created between integrated agro-industrial parks, product collection centers, rural transition centers and special industrial parks;
4) የአገር ውስጥ እና የውጭ ኢንቨስትመንት በመሳብ፣ የአምራች ኢንዱስትሪዎች ምርታማነት በማሳደግ፣ የምርት ስብጥር እንዲጨምርና የኢንዱስትሪ ግብዓት የሆኑ ጥሬ ዕቃዎች በስፋት እንዲለሙ ማድረግ፤	4) increase product mix and to develop industrial raw materials on a large scale by attracting domestic and foreign investment; by increasing the productivity of manufacturing industries;
5) የመፈጸም እና የማስፈጸም አቅም ውስንነትን በመፍታት የግል ባለሀብቱን ተሳትፎ መሠረት ያደረገና በመንግስት የኢኮኖሚ ፖሊሲ ላይ የተመሰረተ በክልሉ የአምራች ኢንዱስትሪዎች በተለይም ክልሉ በአንፃራዊነት ከፍተኛ የተጠቃሚነት ዕድል ያለውን የአግሮ ፕሮሰሲንግ ንዑስ ዘርፍ ልማት ፈጣንና ቀጣይነት ያለው እድገት እንዲኖረው ማድረግ እና የዘርፉን የኢኮኖሚ ድርሻ ማሳደግ ፤	5) By solving the limitations of execution and implementation capacity, based on the participation of the private investor and based on the economic policy of the government, the development of the manufacturing industries of the region, especially the agro-processing sub-sector, which has relatively high user potential, shall have a rapid and sustainable development and increase the economic

6) የአነስተኛ እና መካከለኛ ኢንዱስትሪ ልማትን በክልሉ በማስፋፋት የኢንተርፕራይዞችንና የማምረቻ መሰረተ ልማት ችግሮችን በመቅረፍ በፓርኮች እና በግብዓት አቅራቢዎች፣ በፓርኮችና በክላስተር ማዕከላት እንዲሁም በኢንተርፕራይዞች መካከል የእርስ በርስ የምርት፣ የግብዓትና የቴክኖሎጂ ትስስር እንዲፈጠርና ከዘርፉ የቴክኖሎጂ ሽግግር፣ የውጪ ምንዛሪ ግኝት፣ ሰፊ የስራ እድል እንዲፈጠርና ተኪ ምርቶች እንዲመረቱ በማድረግ የዘርፉን ኢኮኖሚ ድርሻ ማሳደግ።

share of the sector;

6) Increase the economic share of the sector by expanding the development of small and medium industries in the region, solving the problems of enterprises and manufacturing infrastructure, and creating inter-product, resource and technology linkages between parks and resource providers, parks and cluster centers, and enterprises, technology transfer from the sector, accesss of foreign currency, wide employment opportunities and the production of proxy products.

ክፍል ሦስት
ስለኮርፖሬሽኑ አደረጃጀት ስልጣንና ተግባር

Part Three

Powers and Duties of the Organization of the Corporation

7. የኮርፖሬሽኑ አደረጃጀት

7. Organization of the Corporation

ኮርፖሬሽኑ በዚህ ደንብ መሰረት የሚከተሉት አካላት ይኖሩታል፡-

The Corporation shall have the following organs pursuant to this Regulation:-

- ሀ) የኮርፖሬሽኑ ስራ አመራር ቦርድ፡-
- ለ) በመንግስት የሚሾሙ ዋና ሥራ አስኪያጅና ምክትል ሥራ አስኪያጅ፣ እና
- ሐ) ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ሠራተኞችና የስራ ክፍሎች ይኖሩታል።

- a) Board of Directors of the Corporation:-
- b) General manager and deputy manager appointed by the government, and
- c) Employees and work units necessary for the work.

8. የኮርፖሬሽኑ ስልጣንና ተግባር

8. Powers and Duties of the Corporation

ኮርፖሬሽኑ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

The Corporation shall have the following powers and duties:-

- 1) የተቀናጀ የአግሮ-ኢንዱስትሪ ፓርኮች፣ ልዩ ኢንዱስትሪ ፓርኮች፣ የገጠር ትራንስፎርሜሽን ማዕከላት፣ የአነስተኛና መካከለኛ የኢንዱስትሪ

- 1) effect integrated agro-industrial parks, special industrial parks, rural transformation centers, small and medium industrial parks to be built and developed;

<p>ፓርኮችን እንዲገነቡና እንዲለሙ ያደርጋል፤</p> <p>ያስተዳድራል፤ ያከራያል፤ በሊዝ ወይም በሽያጭ ያስተላልፋል፤</p> <p>2) በተቀናጁ አግሮ-ኢንዱስትሪ ፓርኮች፣ ልዩ ኢንዱስትሪ ፓርኮች እና የገጠር ትራንስፎርሜሽን ማዕከላት ውስጥ የሚፈጠሩ ምቹ ሁኔታዎችን ለባለሀብቶች በማስተዋወቅ በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ገብተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ ያደርጋል፤</p> <p>3) ፍላጎት ካላቸው ባለሀብቶች ጋር በመስማማት የጋራ ኢንቨስትመንት ሥራ ላይ ይሠማራል፤</p> <p>4) በተቀናጁ የአግሮ-ኢንዱስትሪ ፓርኮች፣ በገጠር ትራንስፎርሜሽን ማዕከላት፣ በምርት ማሰባሰቢያ ማዕከላት እና ልዩ ኢንዱስትሪ ፓርኮች መካከል ቅንጅታዊ አሠራር እንዲፈጠር ያደርጋል፤</p> <p>5) በክልሉ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እድገት እንዲረጋገጥ አዋጭነቱን በማጥናት በዞኖች፣ በልዩ ወረዳዎች፣ በወረዳዎች እና በከተማ አስተዳደሮች የመካከለኛ እና አነስተኛ የማኑፋክቸሪንግ ሼዶችን ያስፋፋል፤ ያስተዳድራል፤</p> <p>6) የተቀናጁ የአግሮ-ኢንዱስትሪ ፓርኮችን እና የልዩ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን የመሠረተ ልማት፣ የጥገና፣ የቆሻሻ አወገድና አያያዝ ሥራዎችን ይመራል፤</p> <p>7) በኢንዱስትሪ ፓርኮች የአንድ መስኮት አገልግሎት እንዲኖር ያደርጋል፤</p> <p>8) በፓርኮቹ የሚከሰቱ አለመግባባቶችን መፍትሔ እንዲያገኙ ያደርጋል፤</p> <p>9) የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ በህግ መሠረት ውሎች ይዋላል፤ በስሙ ይከሰሳል፤ ይከሰሳል፤</p>	<p>administers; rents; transfers by lease or sales;</p> <p>2) By promoting favorable conditions created in integrated agro-industrial parks, special industrial parks and rural transformation centers to investors, effect them enter and invest in industrial parks;</p> <p>3) engages in joint investment activities in agreement with interested investors;</p> <p>4) effect coordination to be created between integrated agro-industrial parks, rural transformation centers, product collecting centers and special industrial parks;</p> <p>5) In order to ensure the development of the manufacturing sector in the region, studies its feasibility and expands and administers small and medium manufacturing sheds in zones, special weredas, weredas and city administrations;</p> <p>6) manages infrastructure, maintenance, waste disposal and management activities of integrated agro-industrial parks and special industrial parks;</p> <p>7) effect one stop service to be provided in industrial parks;</p> <p>8) effect disputes to be resolved arising in the parks;</p> <p>9) becomes the owner of property, concludes contracts according to the law, sues and to be sued in its name;</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>10) ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ የሆኑ ሥራዎችን ያከናውናል።</p>	<p>10) Performs other related tasks to achieve the objective.</p>
<p>9. ተቆጣጣሪው ባለሥልጣን</p>	<p>9. The Regulatory Authority</p>
<p>ርዕሰ መስተዳደሩ የኮርፖሬሽኑ ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን ይሆናል።</p>	<p>The Chief Executive of the Region shall be the Regulatory Authority of the Corporation.</p>
<p>10. የኮርፖሬሽኑ የቦርድ አባላት</p>	<p>10. Board Members of the Corporation</p>
<p>1) የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ቦርድ ከዚህ በኋላ “ቦርዱ” እየተባለ የሚጠራ አካል በዚህ ደንብ ተቋቁሟል፤</p>	<p>1) Central Ethiopia Region State Industrial Parks Development Corporation Board (hereinafter referred) to as "the Board" is hereby established by this Regulation;</p>
<p>2) የቦርዱ ተጠሪነት ለርዕሰ መስተዳደሩ ይሆናል፤</p>	<p>2) The accountability of the board shall be to the Chief Executive;</p>
<p>3) የቦርዱ አባላት ሰብሳቢውን ጨምሮ አግባብነት ካላቸው አካላት ተውጣጥተው በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ይሰየማሉ፤</p>	<p>3) The members of the board, including the chairperson, are selected from the relevant bodies and appointed by the Chief Executive of the Region;</p>
<p>4) የቦርድ አባላት ብዛት ከአምስት ያላነሰ ከሰባት ያልበለጠ ይሆናል።</p>	<p>4) The number of board members shall be not less than five and shall not exceed seven.</p>
<p>11. የቦርዱ ስልጣንና ተግባራት</p>	<p>11. Powers and Duties of the Board</p>
<p>ቦርዱ በዚህ ደንብ መሰረት የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-</p>	<p>The Board shall have the following powers and duties in accordance with this Regulation:-</p>
<p>1) የኮርፖሬሽኑን ስትራቴጂክ ዕቅዶችን፣ ዓመታዊና አጠቃላይ ግቦችን፣ መደበኛ እንዲሁም የኢንቨስትመንት ዕቅዶችን፣ የሥራ ፕሮግራምን፣ በጀትንና የውስጥ ደንብን ያጸድቃል፤ አፈጻጸማቸውንም ይከታተላል፤</p>	<p>1) approves the strategic plans, annual and general goals, regular and investment plans, work program, budget and internal regulations of the corporation, and follows-up their implementation;</p>
<p>2) የኮርፖሬሽኑን የረጅም ጊዜ ብድሮችና ዕዳዎች ለርዕሰ መስተዳደሩ በማቅረብ ያስጸድቃል፤</p>	<p>2) effects long-term loans and debts of the corporation up on submitting them to the Chief Executive;</p>
<p>3) ለኢንዱስትሪ ፓርኮች የሚቀርቡ የግብርና ምርቶች ዘመናዊ አመራረት የተከተሉ እንዲሆን በማድረግ</p>	<p>3) designs and follows-up the coordination that shall exist between the integrated</p>

<p>በተቀናጁ የአግሮ-ኢንዱስትሪ ፓርኮችና በገጠር ትራንስፎርሜሽን ማዕከላት እና በገጠር የምርት ማሰባሰቢያ ማዕከላት መካከል ሊኖር የሚገባውን ቅንጅት ይቀይሳል፤ አፈጻጸሙን ይከታተላል፤</p>	<p>agro-industrial parks and rural transformation centers and rural product collection centers in order to ensure that the agricultural products supplied to the industrial parks follow modern production;</p>
<p>4) በቀጥታ ለተቀናጁ የአግሮ-ኢንዱስትሪ ፓርኮች ወይም ለገጠር ትራንስፎርሜሽን ማዕከላት የግብርና ምርቶች ግብዓት የሚያቀርቡ አምራች ገበሬዎች ወይም የኅብረት ሥራ ማኅበራት ሊያሟሉ የሚገባቸውን መስፈርቶችን ይወስናል፤</p>	<p>4) Determines the requirements to be met by producer farmers or cooperatives that directly provide inputs for agricultural products to integrated agro-industrial parks or rural transformation centers;</p>
<p>5) በተቀናጁ የአግሮ-ኢንዱስትሪ ፓርኮች፣ በኢንዱስትሪ ፓርኮች እና በገጠር ትራንስፎርሜሽን ማዕከላት ገብተው የሚሰሩ ባለሀብቶችን ከሚመለከተው የክልሉ አካላት ጋር በመቀናጀት እንዲመለመሉ ያደርጋል፤</p>	<p>5) Effects investors to be recruited those will work in integrated agro-industrial parks, industrial parks and rural transformation centers in coordination with the relevant region organs;</p>
<p>6) የትምህርት፣ የሥልጠና፣ የምርምር እና የድጋፍ ሰጪ ተቋማት በተቀናጁ አግሮ-ኢንዱስትሪ ፓርኮች፣ በልዩ ኢንዱስትሪ ፓርኮች እና በገጠር ትራንስፎርሜሽን ማዕከላት ሥራዎች ላይ የሚሰማሩበትን አቅጣጫ ይቀይሳል፤</p>	<p>6) Designs the direction in which education, training, research and support institutions are engaged in the activities of integrated agro-industrial parks, special industrial parks and rural transformation centers;</p>
<p>7) የውጭ ኦዲተሮችን ይሰይማል፤</p>	<p>7) appoints external auditors;</p>
<p>8) የኮርፖሬሽኑን መነሻ ካፒታል ከመንግሥት ያስመድባል፤</p>	<p>8) effects the starting capital of the corporation to be allocated from the government;</p>
<p>9) ከመንግሥት ገንዘብ በማስመደብ ወይም ከኮርፖሬሽኑ ገቢ የኮርፖሬሽኑ ካፒታል እንዲጨምር ይወስናል፤</p>	<p>9) decides to increase the capital of the corporation by allocating funds from the government or from the income of the same;</p>
<p>10) ኦዲተሮች ሐሳብ ሲያቀርቡ ወይም የኮርፖሬሽኑ የተፈቀደ ካፒታል ኮርፖሬሽኑ ከተቋቋመበት ጊዜ</p>	<p>10) When the auditors make a proposal or the allocated capital of the corporation is not</p>

<p>አንስቶ በአምስት ዓመት ውስጥ በሙሉ ተከፍሎ ካላለቀ የኮርፖሬሽኑ ካፒታል እንዲቀንስ ይወስናል፤</p>	<p>paid in full within five years from the time of its establishment, decides to reduce the capital of the corporation;</p>
<p>11) የኮርፖሬሽኑ የተፈቀደ ካፒታል በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ተከፍሎ እንዲያልቅ የመጠባበቂያ ሂሳቦች እንዲያዙ ወይም ከመንግሥት ገንዘብ እንዲመደብ ያደርጋል፤</p>	<p>11) reserve accounts or allocate funds from the government so that the allocated capital of the corporation is paid up within five years;</p>
<p>12) ከተጣራው ትርፍ ውስጥ በየዓመቱ ለመንግሥት ፈሰስ ሊደረግ የሚገባውን መጠን ይወስናል፤</p>	<p>12) Determines the amount to be remitted to the government annually from the net profit;</p>
<p>13) የኮርፖሬሽኑ ሂሳቦችና ንብረቶች በአግባቡ መያዛቸውን ያረጋግጣል፤</p>	<p>13) Ensures that the accounts and properties of the corporation are properly maintained;</p>
<p>14) የኮርፖሬሽኑን የሂሳብ ሪፖርትና የውጭ አዲት ሪፖርት ያጸድቃል፤</p>	<p>14) approves financial report and external audit report of the corporation;</p>
<p>15) የኮርፖሬሽኑን ዋና ሥራ አስፈጻሚ እና ለዋና ሥራ አስፈጻሚው ተጠሪ የሆኑ የሥራ ኃላፊዎችንና ሰራተኞችን ደመወዝ፣ አበልና ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞችን አጥንቶ ለሚመለከተው አካል በማቅረብ ያስወስናል፤</p>	<p>15) examines and submits the salaries, allowances and other benefits of the Chief Executive of the Corporation and the heads and employees accountable to the Chief Executive of the Corporation and submits them to the relevant body for approval;</p>
<p>16) የኮርፖሬሽኑ ተግባራት ከአካባቢ ደኅንነትና እንክብካቤ እንዲሁም ከማኅበራዊ ደኅንነት፣ ሕጎችና አሠራሮች ጋር የተጣጣመ እንዲሆን አቅጣጫ ይቀይሳል፤</p>	<p>16) directs the activities of the corporation to be consistent with environmental safety and care as well as social security, laws and practices;</p>
<p>17) የመንግሥት የባለቤትነት መብትን ለማስከበር የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡</p>	<p>17) Performs other duties required to enforce the ownership rights of the government.</p>
<p>12. የቦርዱ የስብሰባ ጊዜ እና የወሳኔ አሰጣጥ ሥነ-ሥርዓት</p>	<p>12. Board Meeting Time and Decision Making Procedure</p>
<p>1) ቦርዱ መደበኛ ስብሰባውን በሦስት ወር አንድ</p>	<p>1) The Board shall hold its regular meeting</p>

ጊዜ ያከናውናል ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሊያገኘው በማንኛውም ጊዜ ሊሰበሰብ ይችላል፤

- 2) ከቦርዱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በስብሰባው ላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል፤
- 3) ቦርዱ ውሳኔ የሚያሳልፈው በድምጽ ብልጫ ይሆናል፤ ሆኖም ድምጹ እኩል ለእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል፤
- 4) የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስኪያጅ ድምጽ የመስጠት መብት ሳይኖረው በቦርዱ ስብሰባ ላይ ይገኛል፤
- 5) ከዚህ በላይ የሰፈሩት የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ቦርዱ የራሱን ዝርዝር የስብሰባ ጊዜና የውሳኔ አሰጣጥ ስነ-ስርዓት ማስፈጸሚያ መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡

13. ስለ ቦርድ አባላት ተጠያቂነት

- 1) የቦርድ አባላት በዚህ ደንብ መሠረት የተሰጧቸውን ተግባራት በከፍተኛ ትጋትና በብርቱ ጥንቃቄ መፈፀም አለባቸው፤
- 2) አባላቱ ተግባራቸውን በአግባቡ ካለመፈፀማቸው የተነሣ በድርጅቱ ላይ ለሚደርሰው ጉዳት በአንድነትና በነጠላ ተጠያቂዎች ይሆናሉ፡፡

14. ስለዋና ስራ አስኪያጁ አሻሻምና ተጠሪነት

- 1) የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስኪያጅና ምክትል ስራ አስኪያጅ በቦርዱ ሰብሳቢ አቅራቢነት በክልሉ ርዕሰ-መስተዳደር ይሾማል፤
- 2) የዋና ስራ አስፈጻሚ ተጠሪነት ለቦርዱ

once in three months, but may convene at any time as it deems necessary;

- 2) The presence of more than half of the members of the board shall constitute a quorum;
- 3) The decision of the board shall be passed by a majority vote, however, in the case of a tie, the chairperson shall have a casting vote;
- 4) The general manager of the corporation attends the board meeting without the right to vote;
- 5) Without prejudice to the provisions of this article, the board may issue its own detail meeting time and decision-making procedure guidelines.

13. Liability of Board Members

- 1) The board members shall perform their assigned duties in accordance with this regulation with utmost diligence and care;
- 2) The members shall be jointly and severally liable for the damage caused to the organization due to their failure to perform their duties properly.

14. Appointment and accountability of the General Manager

- 1) The General Manager and Deputy Manager of the Corporation shall be appointed by the Chief Executive of the Region up on the recommendation of the chairperson of the board;
- 2) The Chief Executive of the corporation

<p style="text-align: center;">ይሆናል፡፡</p> <p>15. የኮርፖሬሽኑ ዋና ሥራ አስኪያጅ ስልጣንና ተግባር</p> <p>የኮርፖሬሽኑ ዋናው ሥራ አስፈጻሚ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) የኮርፖሬሽኑን ሥራ ያደራጃል፤ ይመራል፤ ያስተዳድራል፤ ይቆጣጠራል፤ 2) ኮርፖሬሽኑ ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደርገው ግንኙነት ኮርፖሬሽኑን ይወክላል፤ 3) በኮርፖሬሽኑ መተዳደሪያ ደንብና አግባብ ባለው ሕግ መሠረት ሌሎች ሠራተኞችን ይቀጥራል፤ ይመድባል፤ ያሰናብታል፤ 4) የኮርፖሬሽኑን ሂሳቦች በአግባቡ እንዲያዙ ያደርጋል፤ የኮርፖሬሽኑን የባንክ ሂሳብ ይከፍታል፤ ያንቀሳቅሳል፤ 5) ለኮርፖሬሽኑ ሥራ ማስኬጃ የሚውል የአጭር ጊዜ ብድር ውል ይዋዋላል፤ ቦርዱን በማስፈቀድ የረጅም ጊዜ ብድር ይበደራል፤ ለእነዚህ ዓላማዎች ቦርዱን እያስፈቀደ የድርጅቱን የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት በመያዣነት ይሰጣል፤ 6) የኮርፖሬሽኑን የሥራ ፕሮግራምና በጀት እንዲሁም የውስጥ ደንብ አዘጋጅቶ ለቦርዱ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ሥራ ላይ ያውላል፤ 7) ቦርዱን በማስፈቀድ በኮርፖሬሽኑ ሕልውና ላይ ወሳኝነት የሌላቸውን የኮርፖሬሽኑን ቋሚ ንብረቶች ይሸጣል 	<p>shall be accountable to the board.</p> <p>15. Powers and Duties of the Chief Executive of the Corporation</p> <p>The Chief Executive of the Corporation shall have the following powers and duties:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) organizes, directs, administers and supervises the work of the corporation; 2) represents the corporation in its dealings with third parties; 3) employs, assigns, and dismisses other employees in accordance with the administrative Regulation and relevant laws of the corporation; 4) effects the accounts of the corporation to be managed properly; opens and operates bank account of the corporation; 5) Contracts short-term loans for the operation of the corporation; borrows long-term loans with the approval of the board, and gives the movable and immovable property of the compnay as collateral for these objectives with the approval of the board; 6) Prepares and submits the work program and budget as well as internal procedure of the corporation to the board, and when approved, implements same; 7) Sells the fixed assets of the corporation that shall not essential to the existence of the corporation with the approval of the board;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) የቦርዱን ውሳኔዎች ይፈጽማል፤ ያስፈጽማል፤	8) Executes and effects the decision of the board to be executed;
9) ቦርዱ በሚወስነው ሁኔታ ለቦርዱ ሪፖርት ያቀርባል፤	9) Submits a report to the Board as determined by the Board;
10) አስፈላጊ ሆኖ በተገኘው መጠን ሥልጣኑን ለኮርፖሬሽኑ የሥራ ኃላፊዎችና ሠራተኞች በውክልና ይሰጣል፤	10) delegates his duty to the heads and employees of the corporation to the extent necessary;
11) በሥራው ሂደት ላይ የሚመክርና በሥራ ግምገማዎች፣ ዕቅዶችና ውሳኔዎች ላይ የሚወያይ የማኔጅመንት ኮሚቴ ያቋቁማል፤ ስብሰባውንም ይመራል፤	11) Establishes a management committee that advises on the work process and discusses work evaluations, plans and decisions, and presides the meeting;
12) ቦርዱ የሚሰጠውን ሌሎች ተግባራት ይፈጽማል፡፡	12) Performs other duties assigned by the Board.
16. ስለ ኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስኪያጅ ሀላፊነትና ተጠያቂነት የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ በዚህ ደንብ መሠረት ተግባሩን በሚፈፅምበት ጊዜ ሁሉ ሆነ ብሎ ወይም በቸልተኝነት በድርጅቱ ላይ ለሚያደርሰው ጉዳት አግባብ ባለው ህግ መሰረት ተጠያቂ ይሆናል፡፡	16. Responsibility and liability of the General Manager of the Corporation The General Manager of the organization shall be liable according to the relevant law for the damage he causes to the organization intentionally or negligently whenever he performs his duties in accordance with this Regulation.
17. የኮርፖሬሽኑ ምክትል ስራ አስኪያጅ ኃላፊነትና ተግባር	17. Responsibilities and Duties of the Deputy Manager of the Corporation
1) ተጠሪነቱ ለዋና ስራ አስኪያጁ ሆኖ በኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስኪያጅ ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤	1) shall be accountable to the General Manager and performs tasks assigned specifically by the General Manager of the Corporation;
2) ዋና ስራ አስኪያጁ በማይኖርበት ወይም ስራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜና ሁኔታ እርሱን ተክቶ ይሰራል፡፡	2) Act on behalf of the General Manager in his absence or incapable to do so.

ክፍል አራት	Part Four
ስለ ኮርፖሬሽኑ ገቢ ምንጭ፣ ሂሳብና የቁጥጥር ስርዓት	Source of Income, Accounting and Regulator System of the Corporation
ንዑስ ክፍል አንድ	Subsection One
ስለ ኮርፖሬሽኑ ሂሳብ	Account of the Corporation
18. የኮርፖሬሽኑ ገቢ ምንጭ	18. Source of income of the corporation
ኮርፖሬሽኑ የሚከተሉት የገቢ ምንጮች ይኖራታል፡-	The corporation shall have the following sources of income:
<ol style="list-style-type: none"> 1) ከክልሉ መንግሥት የሚሰጥ ድጎማ፤ 2) ከሊዝ ገቢና ከሌሎች የአገልግሎት ክፍያዎች፤ 3) ከሌሎች ምንጮች የሚገኝ ገቢ፡፡ 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Subsidy from the Region government; 2) from lease income and other service charges; 3) Income from other sources.
19. ካፒታል	19. Capital
የኮርፖሬሽኑ የተፈቀደ ካፒታል ብር 2,300,000,000.00 (ሁለት ቢሊዮን ሦስት መቶ ሚሊዮን ብር) ሲሆን ከዚህ ውስጥ ብር 300,000,000.00 (ሦስት መቶ ሚሊዮን በጥሬ ገንዘብና በየዓይነትና በቅድሚያ ይከፈላል፡፡	The authorized capital of the corporation is Birr 2,300,000,000.00 (two billion three hundred million Birr), of which Birr 300,000,000.00 (three hundred million) is paid in cash and in kind and in advance.
20. ስለ ሂሳብ አያያዝ መርሆዎች	20. Principles of accounting
ኮርፖሬሽኑ በንግድ አሰራር ተቀባይነት ያላቸውን የሂሳብ አያያዝና አጠባበቅ መርሆዎች በመከተል ሥራዎቹን ያከናውናል፡፡ ይህንኑ ተግባራዊ ለማድረግ ቦርዱ አስፈላጊ የሆኑ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል፡፡	The corporation performs its operations by following the principles of accounting and maintenance accepted in business practice. The Board may issue necessary directives to implement the same.
21. ስለ ሂሳብ ዓመት፣ የሂሳብ አዘጋግና ስለ ዓመታዊ ዘገባዎች	21. Fiscal Year, Closing of Accounts and Annual Reports
<ol style="list-style-type: none"> 1) የኮርፖሬሽኑ የሂሳብ ዘመን ከሀምሌ 1 እስከ ሰኔ 30 ይሆናል፤ 2) ኮርፖሬሽኑ ቢያንስ በሂሳብ ዓመቱ አንድ ጊዜ ሂሳቡን መዝጋት አለበት፤ 3) ሂሳቡን የመዝጋቱ ተግባር የሂሳብ ዓመቱ በተጠናቀቀ በ 3 ወር ጊዜ ውስጥ መፈፀም 	<ol style="list-style-type: none"> 1) The Fiscal year of the corporation is from Hamle 1 to Sene 30; 2) The corporation shall close its accounts at least once in the fiscal year; 3) The act of closing the account shall be done within 3 months after the end of the

ይኖርበታል፤

4) ኮርፖሬሽኑ ወደ ፊት የሚኖሩትን እቅዶች፣ ክንውኖችና ፕሮግራሞች ጨምሮ ባለፈው የሂሳብ ዓመት ስላከናወናቸው ተግባራትና ስለፈፀማቸው ጉዳዮች ዘገባዎችን ያዘጋጃል፤

5) በንዑስ አንቀፅ (2) እና (3) ስር በተደነገገው መሠረት ዓመታዊ ሂሳብን በወቅቱ አለመዘጋት ወይም ይህንኑ ከማከናወን ችላ ማለት በድርጅቱ ስራ አመራር ላይ ተጠያቂነትን ያስከትላል፡፡

22. ስለመጠባበቂያ ሂሳቦችና አጠቃቀማቸው

1) ኮርፖሬሽኑ ህጋዊ የመጠባበቂያ ሂሳብ ይመሰርታል፤ ይይዛል፤

2) በሌላ ህግ በተለየ ሁኔታ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ድርጅቱ ከተጣራው ትርፍ ላይ 5 በመቶ የሚሆነውን ሂሳብ በየዓመቱ እያነሳ የህጋዊ መጠባበቂያው ሂሳብ የድርጅቱን ካፒታል 20 በመቶ እስኪደርስ ድረስ ወደ መጠባበቂያ ሂሳቡ ያስገባል፤

3) ህጋዊ የመጠባበቂያ ሂሳብ፡-

ሀ) በኮርፖሬሽኑ ላይ የደረሱ ኪሣራዎችን፤

ለ) ያልተጠበቁ ወጭዎችንና ዕዳዎችን፤ ለመሸፈን በጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፤

4) የኮርፖሬሽኑ ቦርድ በተቆጣጣሪ ባለስልጣኑ የቅድሚያ ስምምነት በዚህ ደንብ ከተደነገገው ተጨማሪ የሆኑ ሌሎች የመጠባበቂያ ሂሳቦች እንዲያዙ ለማድረግና አጠቃቀማቸውን ለመወሰን ይችላል፡፡

fiscal year;

4) The corporation prepares reports on its activities and issues in the past fiscal year, including future plans, events and programs;

5) Failure to close the annual accounts on time or neglecting to do so in accordance with the provisions under sub-article (2) and (3) shall result in liability on the management of the organization.

22. Reserve Accounts and their Use

1) The corporation establishes and maintains a legal reserve account;

2) Except as otherwise provided by other laws, the company shall withdraw 5% of the net profit and deposit it into the reserve account until the legal reserve account reaches 2% of the capital of the company;

3) Legal Reserve Account:-

- a) losses incurred on the corporation,
- b) may be used to cover unexpected expenses and debts;

4) The board of the corporation may, with the prior consent of the supervisory authority, maintain other reserve accounts than those stipulated in this regulation and determine their use.

<p>23. ስለ ግብር እና ቀረጥ አከፋፈል</p> <p>1) የግብር እና ቀረጥ ክፍያዎችን በሚመለከት አስቀድመው የወጡና ለጉዳዩ አግባብነት ያላቸው ህጎች በኮርፖሬሽኑ ላይም ተፈጻሚዎች ይሆናሉ፤</p> <p>2) በንዑስ አንቀጽ (1) የተደነገገው ቢኖርም ኮርፖሬሽኑ በሌላ ህግ መሠረት ከግብርና ቀረጥ ነፃ ለመሆን ያሉትን መብቶችና ጥቅሞች አያስቀርም፡፡</p> <p>24. ስለክልሉ መንግስት የትርፍ ድርሻ ክፍያ</p> <p>የዚህ ደንብ አንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ (12) እንደተጠበቀ ሆኖ ኮርፖሬሽኑ የሂሳብ ዓመቱ ከተጠናቀቀበት ጊዜ አንስቶ ባሉት የሰባት ወራት ጊዜ ውስጥ የክልሉን መንግስት የትርፍ ድርሻ ፈሰስ ማድረግ አለበት፡፡</p> <p>ንዑስ ክፍል ሁለት</p> <p>ስለ ሂሳብ ምርመራና ቁጥጥር</p> <p>25. ስለ ኦዲተሮች አሻሻያ</p> <p>የኮርፖሬሽኑ ሂሳብ በክልሉ ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ወይም የክልሉ ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ፈቃድ በሰጠው የውጭ ኦዲት አድራጊ አካል ይመረመራል፡፡</p> <p>26. የመተባበር ግዴታ</p> <p>የኮርፖሬሽኑ ገንዘብ ወይም ንብረት የተረከበ፣ ወጭ ያደረገ፣ የከፈለ ወይም ለሂሳቡ ሀላፊ የሆነ ማንኛውም ሰው ስለ ጉዳዩ በሚጠየቅበት ጊዜ ሂሳቡን የማስመርመርና አስፈላጊውን መረጃ የመስጠት ወይም የማቅረብ ግዴታ አለበት፡፡</p>	<p>23. Tax and Payment of Levy</p> <p>1) Laws that have already been issued regarding the payment of taxes and levies shall be applicable to the corporation;</p> <p>2) Notwithstanding the provisions of sub-article (1), the Corporation shall not waive the rights and benefits of exemption from tax and levy under any other law.</p> <p>24. Payment of dividend to the Region Government</p> <p>Without prejudice to Article 11 sub-article (12) of this Regulation, the corporation shall remit the dividend of the Region government within seven months from the closing of the fiscal year.</p> <p>Subsection Two</p> <p>Inspection and Regulator of the Account</p> <p>25. Appointment of Auditors</p> <p>The account of the corporation shall be audited by the Office of the Region Auditor General or an external auditor authorized by the Office of the Region Auditor General.</p> <p>26. Duty to Cooperate</p> <p>Any person, who receives, spends, pays, or is responsible for the money of the corporation or property, or who is responsible for the account, is obligated to examine the account and provide or submit the necessary information when asked regarding the matter.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>27. ስለ አዲተሮች ስልጣን፣ ተግባርና ተጠያቂነት</p> <p>የኢትዮጵያ ንግድ ህግ ስለአዲተሮች የተደነገገው እንደተገቢነቱ አስፈላጊው ለውጥ ወይም ማስተካከያ እየተደረገባቸው የማናቸውንም የድርጅቱ አዲተሮች ስልጣን፣ ተግባርና ተጠያቂነት በተመለከተ በተመሳሳይ ተፈጻሚዎች ይሆናሉ።</p> <p>28. ኮርፖሬሽኑ ስለሚፈርስባቸው ምክንያቶች</p> <p>ኮርፖሬሽኑ ከሚከተሉት ምክንያቶች በአንዱ ወይም በሌላው ሊፈርስ ይችላል፡-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) የኮርፖሬሽኑ መዋዕለ-ዘመን ሲያበቃ፤ 2) ኮርፖሬሽኑ የተቋቋመበት ዓላማ ወይም ተልዕኮ ሲፈፀም፤ 3) ኮርፖሬሽኑ የተቋቋመበት ዓላማ ሲከሸፍ ወይም ሊፈፀም የማይችል ሆኖ ሲገኝ፤ 4) ከመቶ 75 እጅ የሚሆነውና አስቀድሞ የተከፈለው የኮርፖሬሽኑ ካፒታል ሲጠፋ፤ 5) የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የኮርፖሬሽኑ ህልውና የሚነካ ማናቸውንም ዓይነት ውሣኔ ሲያሳልፍ፤ 6) የኮርፖሬሽኑ መክሰር በፍርድ ቤት ሲወሰን። <p>29. የተጠያቂነት ወሰን</p> <p>በማናቸውም ሁኔታ ኮርፖሬሽኑ ካለው ጠቅላላ ንብረት በላይ በዕዳ ተጠያቂ አይሆንም።</p> <p>30. ኮርፖሬሽኑ የሚቆይበት ጊዜ</p> <p>ኮርፖሬሽኑ የሚቆየው ላልተወሰነ ጊዜ ነው።</p>	<p>27. Powers, Duties and Liabilities of the Auditors</p> <p>Ethiopian Commercial Law mentioned about auditors shall be equally applicable with respect to the powers, duties and responsibilities of any auditors of the company, subject to the necessary changes or adjustments as may be appropriate.</p> <p>28. Ground for the Dissolution of the Corporation</p> <p>A corporation may be dissolved for one or other of the following grounds:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) When the term of the corporation ceases; 2) When the objective or mission for which the corporation was established is accomplished; 3) When the objective for which the corporation was established fails or cannot be fulfilled; 4) When 75 percent of the capital of the corporation that has been paid in advance is demolished; 5) When the Region Administrative Council passes any decision affecting the existence of the corporation; 6) When the bankruptcy of the corporation is decided by the court. <p>29. Scope of Liability</p> <p>In no case shall the Corporation be liable for debts in excess of its total assets.</p> <p>30. Duration of the corporation</p> <p>The corporation is established for indefinite duration.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">ክፍል አምስት</p> <p style="text-align: center;">ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች</p> <p>31. ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ህጎች ከዚህ ደንብ ጋር የሚቃረን ደንብ፣ መመሪያ ወይም የተለመደ አሰራር በዚህ ደንብ ውስጥ በተሸፈኑት ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡</p> <p>32. መመሪያ የማውጣት ስልጣን ቦርዱ ይህንን ደንብ ለማስፈጸም የሚረዳውን ዝርዝር የአፈጻጸም መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡</p> <p>33. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ ይህ ደንብ በማዕከላዊ ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡</p> <p style="text-align: center;">ሆላዕና መጋቢት 4 ቀን 2016 ዓ.ም እንዳሻዉ ጣሰው ገ/ጊዮርጊስ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ርዕሰ መስተዳደር</p>	<p style="text-align: center;">Part Five</p> <p style="text-align: center;">Miscellaneous Provisions</p> <p>31. Inapplicability of Laws Any Regulation, Directive, or customary practice inconsistent with this Regulation shall not apply to the matters covered by this Regulation.</p> <p>32. Power to issue Directive The Board may issue detail-implementing directives to assist in the enforcement of this regulation.</p> <p>33. Effective Date This Regulation shall enter into force on the date of publication in the Regional Negarit Gazeta.</p> <p style="text-align: center;">Done at Hossahna March, 13 Date 2024 Endashaw Tasew Gebregiorgise President of Central Ethiopia Regional State</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------